

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና ስብአዊ አገልግሎት መምሪያ
የትምህርት ቤት የጤና አገልግሎት

ስለ መስማት እና ማየት ምርመራ
ለተማሪዎች ወላጆች/አሳዳጊዎች የተሰጠ ማሳሰቢያ

Division of Specialized Support Services
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850

ለልጅዎ የትምህርት ስኬት ጤናማ እይታ እና የመስማት ችሎታ አስፈላጊ ነው። ያልታወቁ እና ህክምና ያልተደረገላቸው የመስማት እና የማየት ችግሮች በልጅዎ የማየት እና/ወይም የመስማት ችሎታ ላይ ተፅእኖ ሊኖረው ይችላል። ለመማር እና ማህበራዊ ግንኙነቶችን ለማዳበር ማየት እና መስማት አስፈላጊ ናቸው። የትምህርት ቤት ልጆች፡-ህፃናት የመስማት እና የማየት ምርመራ እንደሚደረግላቸው የሚረዳንድ ስቴት ህግ "Maryland Education Law 7-404" ይደነግጋል። ይህንን ህግ በማክበር ሁሉም የቅድመ መዋእለ ህጻናት፣ ሄድ ስታርት፣ መዋእለ ህጻናት፣ 1ኛ ክፍል፣ 8ኛ ክፍል፣ እና ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) አዲስ የሆኑ ተማሪዎች የመስማት እና የማየት ችግሮችን ምርመራና ማጣሪያ ይደረጋል። በልጅዎ ትምህርት ቤት የሰለጠኑ ሰራተኞች የተማሪዎችን የመስማት እና የማየት ችሎታ ምርመራ ያደርጋሉ።

ልጅዎ የማጣራት ምርመራውን ካላለፈ(ች)፣ ልጅዎን ፍቃድ ወዳለው የጤና ባለሙያ መውሰድ እንዳለብዎት የሚገልጽ የደብዳቤ መልክት ይደርስዎታል። ልጅዎ የመስማት ወይም የማየት ችግር ህክምና ላይ ከሆነ(ች)፣ ወይም በሃይማኖት መጣረስ ምክንያት የእርስዎ ልጅ በትምህርት ቤት ማጣራት እንዲደረግለ(ላ)ት የማይፈልጉ ከሆነ፣ እባክዎ በጽሑፍ ለትምህርት ቤት ነርስ ያሳውቁ።

የእርስዎ ልጅ መነጻጸር ወይም "contacts" የሚጠቀም-የምትጠቀም ከሆነ በየቀኑ ማድረግ እና በምርመራ ጊዜም ማምጣት አለበት።

በትምህርት ቤት የሚካሄዱ የማየት ምርመራዎች ሁሉንም አይነት የማየት ችግር ለይቶ ማወቅ አይቻልም ይሆናል። ተጨማሪ ምርመራና ማጣራት ሊያስፈልግ ስለሚችል የእይታ ችግሮች እና ምልክቶች ወይም የጤና ሁኔታዎችን የበለጠ ለማወቅ በዚህ በይነመረብ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ድረ-ገጽ ላይ ይመልከቱ፡- <https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/PHS/SchoolHealth/HearingVision.html>

የማየት ችግር ያለባቸው ህፃናትና ልጆች

የማየት ማጣሪያ ማድረግ ማለት optometrist ወይም ophthalmologist የዓይን ህክምና ባለሙያ አማካኝነት መደረግ ያለበትን አጠቃላይ የዓይን ምርመራ አይታዘብም። የሚከተሉትን ህጻናት ልጆች ጨምሮ ይበልጥ ተጋላጭነት ያላቸው ቡድኖች፡ optometrist ወይም ophthalmologist የዓይን ህክምና ባለሙያ አማካኝነት አጠቃላይ የዓይን ምርመራ እንዲያደጉ "National Center for Children's Vision and Eye Health" ያበረታታል።

- ጤነኛ የማይመስሉ ዓይኖች
- የመስማት/የማድመጥ ችግር (hearing impairments፣ የአእምሮ ዝግመት/cerebral palsy፣ መቆዘም (Down's syndrome)፣ ኦቲዝም/autism spectrum disorders)፣ ዘግይቶ አፍ መፍታት/ኮልታፋነት (speech delay) የመሳሰሉ የነርቭ ህዋሳት እድገት መዛባት
- በታወቀ "eye—diabetes እና rheumatoid arthritis" ምክንያት የተፈጠረ የጤንነት መዛባት ሁኔታዎች
- የማየት ችግር ያለባቸው ወላጆች ወይም ወንድም/እህት
- ከ 32 ሣምንት ባነሰ ጊዜ (ጊዜው ሳይደርስ)
- ልጃቸው የማየት ችግር አለበት ብለው ለሚሰጉ ወላጆች/አሳዳጊዎች

የማየት ችግሮች

- ሸውራራ ዓይኖች፣ ቀጥተኛ ያልሆኑ ዓይኖች ወይም አንድኛው ዓይን ከሌላው በተሻለ ሁኔታ ማተኮር የሚችል የማየት ችግር/amblyopia ሊፈጥር ይችላል። ይህንን አይነት የማየት ችግር/amblyopia ማከም ይቻላል።
- ለተዛባ እይታ የሚዳርግ የዓይን ችግር/Astigmatism ብዥታ ያለው እይታ የሚከሰተው አሳልፎ የሚያሳይ የዓይን ብሌን ሽፋን/cornea ያልተስተካከለ ቅርፅ ሲኖረው ነው። የተዛባ እይታ ችግር/Astigmatism ያለባቸው ልጆች መነፅር/ኮንታክት ሌንስ ያስፈልጋቸው ይሆናል።
- በርቀት ያሉ ነገሮች ብዥ ብለው የሚታዩ ከሆነ እና በቅርብ ያሉ ነገሮችን የማየት ችግር ካለ/hyperopia በመነፅር/ኮንታክት ሌንስ ሊስተካከል ይችላል።
- በቅርብ ያሉ ነገሮች ገፅታ ብዥ ያለ ይሆናል። ሩቅ ያሉ ነገሮችን የማየት ችግር በመነፅር/ኮንታክት ሊስተካከል ይችላል።
- ሸውራራነት/Strabismus ማለት የተንሸዋረሩ ዓይኖች ወይም አንዱ አይን እንደሌላው ቀጥተኛ ያልሆነ። ሸውራራነት/"strabismus" ካልታከመ "amblyopia" የማየት ችግር ሊፈጥር ይችላል።

ማናቸውም ጥያቄ ካለዎት ወይም ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ፣ DHHS Head Start Health Coordinator በቁጥር 240-777-1645 ይደውሉ።